



ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልላዊ መንግሥት ልሳነ-ሕግ ጋዜጣ

LISANE HIG GAZETA

OF THE BENISHANGUL-GUMUZ REGIONAL STATE

23 ኛ ዓመት ቁጥር 148
አሰሳ ሐምሌ/2009 ዓ/ም

**የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልላዊ
መንግስት
ክልል ምክር ቤት ጠባቂነት የወጣ**

23thYear No 148 Assosa,
Augst, 2017 E.c

**የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልላዊ መንግስት የውሃ ስራዎች እና
ኮንስትራክሽን ድርጅቶች እንደገና ሰማቋቋም የወጣ አዋጅ
አዋጅ ቁጥር 149/2009 ዓ.ም**

አዋጅ ቁጥር 149/2009 ዓ.ም

**የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልላዊ መንግስት የውሃ ስራዎች
እና ኮንስትራክሽን ድርጅቶች እንደገና ለማቋቋም
የወጣ አዋጅ**

የክልሉን የመጠጥ ውሃ ሁኔታ ለማሻሻልና ለማስፋፋት እንዲቻል የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልላዊ መንግስት የውሃ ስራዎች እና ኮንስትራክሽን ድርጅት ራሱን የቻለ መንግስታዊ ድርጅት ሆኖ በአዋጅ መቋቋም ያለበት በመሆኑ፤

የክልሉ የውሃ ስራዎች እና ኮንስትራክሽን ድርጅት እየገነባቸው ካሉ ከፍተኛ የውሃ ተቋማትና ህንፃ ስራዎች በተጨማሪ ከፍተኛ የመስኖ ግንባታዎች እንዲያካሂድ ስለተፈለገ እና እነዚህን ስራዎች ለመፈጸም የድርጅቱን አቅም ማገልበት አስፈላጊ ሆኖ በመገኘቱ፤

በተሻሻለው የክልሉ ህገ-መንግስት አንቀጽ 49 ንዑስ ቁጥር 3.1 መሰረት የሚከተለው ታውጧል፡፡

ክፍል አንድ

ጠቅላላ

አንቀጽ 1

አጭር ርዕስ

ይህ አዋጅ “የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልላዊ መንግስት የውሃ ስራዎች እና ኮንስትራክሽን ድርጅት” እንደገና ለማቋቋም የወጣ አዋጅ ቁጥር 149/2009 ዓ.ም” ተብሎ ሲጠቀስ ይችላል፡፡

አንቀጽ 2

ትርጓሜ

የቃሉ አገባብ ሌላ ትርጉም የሚያሰጠው ካልሆነ በስተቀር በዚህ አዋጅ ውስጥ፡-

1. “የክልሉ ም/ቤት” ማለት በተሻሻለው የክልሉ ሕገ መንግስት አንቀጽ 46(1) መሠረት የተቋቋመው አካል ነው፤
2. “የመስተዳድር ምክር ቤት” ማለት የክልሉ የህግ አስፈጻሚ አካል የሆነው የክልል መስተዳድር ምክር

Proclamation No. 149/2017
Benishangul Gumuz National State
Water Works and Construction
Enterprise Reestablishment
Proclamation

WHEREAS, it is found necessary to establish Water Works and Construction Enterprise of Benishangul Gumuz National State as an autonomous governmental organization to improve and expand potable water supply of the region;

WHEREAS, it also found necessary to develop the capacity of the enterprise so that the enterprise can undertake the construction of big irrigation schemes in addition to the large water institutions and building construction works;

NOW, THEREFORE, the following is hereby proclaimed in pursuant to Article 49(3) of the Constitution of the regional government.

PART ONE

GENERAL

Article 1

Short Title

This proclamation may be cited as “Benishangul Gumuz National State Water Works and Construction Enterprise Reestablishment Proclamation No. 149/2017”.

Article 2

Definitions

In this proclamation, unless the context requires otherwise,

1. “Regional Council” means the Council established in pursuant to the amended Constitution Article 46(1) of the region.
2. “Administrative Council” means the Regional Administrative Council which

ቤት ነው።

3. “ድርጅት” ማለት በዚህ አዋጅ መሰረት የተቋቋመ ውሃ ስራዎች ኮንስትራክሽን የመንግስት የልማት ድርጅት ነው።
4. “ተቆጣጣሪ ባለስልጣን” ማለት የመንግስት ባለቤትነት መብትን ለማስከበር ሲባል የክልሉ መስተዳድር ምክር ቤት ነው።
5. “ቦርድ” ማለት በዚህ አዋጅ አንቀጽ 6 ንዑስ ቁጥር 2 ስር የተቋቋመ የስራ አመራር ቦርድ ነው።
6. በውንድ ጾታ የተገለጸው አንጋገር ሴትንም ይጨምራል።

ክፍል ሁለት
መሰረታዊ ድንጋጌዎች

አንቀጽ 3
አንደገና መቋቋም

የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልላዊ መንግስት የውሃ ስራዎች እና ኮንስትራክሽን ድርጅት ከዚህ በኋላ “ድርጅቱ” እየተባለ የሚጠራ የህግ ሰውነት ያለው የክልሉ መንግስት ልማት ድርጅት ሆኖ በዚህ አዋጅ አንደገና ተቋቋሟል።

አንቀጽ 4
የድርጅቱ ዋና መስሪያ ቤት

የድርጅቱ ዋና መስሪያ ቤት በአሶላ ከተማ ሆኖ አንደአስፈላጊነቱ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤቶች ሲኖሩት ይችላል።

አንቀጽ 5
የድርጅቱ ስልጣንና ተግባር

ድርጅቱ የሚከተሉት ስልጣንና ተግባራት ይኖሩታል፡-

1. የውሃ ሀብትን ለማልማት የሚሰሩ ስራዎች ላይ በመሰማራት የግድብ ስራዎችን፣ የመስኖ ስራዎችን፣

is the executive organ of the region.

3. “Enterprise” means a public developmental enterprise of Water Works Construction Enterprise that is established in accordance with this proclamation.
4. “Controlling Authority” means the regional administrative council which acts to protect the ownership right of the government.
5. “Board” means the management board that is established in pursuant to Article 6, Sub-article 2 of this Proclamation.
6. Expressions stated in masculine shall also refer to the feminine.

PART TWO
BASIC PROVISIONS

Article 3
Reestablishment

The Water Works and Construction Enterprise of Benishangul Gumuz National State, referred to as “the enterprise” hereafter, is hereby reestablished pursuant to this Proclamation, as a public developmental organization with a legal entity.

Article 4
Head Office of the Enterprise

The head office of the enterprise is located in Asosa town and branch offices may be opened as deemed necessary.

Article 5
Power and Duties of the Enterprise

The enterprise shall have the following power and duties:

1. Construction of dams, irrigation, hydropower plants, drinking water distribution lines, drinking water inspection works, construction of sewerage lines, drainage works,

የውሃ ሀይል ማመንጫ ግንባታዎችን፣ የመጠጥ ውሃ ማከፋፈያ መስመሮችን፣ የመጠጥ ውሃ ፍተሻ ስራዎችን፣ የቆሻሻ ማስወገጃ መስመሮችን፣ የድረጌጅ ስራዎችን፣ ጥልቅና መስተኛ ጥልቅ የውሃ ጉድጓድ ቁፋሮ ስራዎችን፣ ወንዝ መከላከል ግንባታ ስራዎችን፣ የመንገድና የህንፃ ግንባታዎችን ማከናወን።

2. የውሃ ሀብትን ስመስኖ አርሻና ተጓዳኝ ስራዎች ልማት ስማዋል የሚያስችሉ የመስኖ ፕሮጀክቶችን በኮንትራክተርነት ይሰራል። እንደአስፈላጊነቱ የገንባታውን ፕሮጀክት የመስሪያ ዋጋቸውን እስኪመልሱ ድረስ ከተጠቃሚው ገንዘብ በማሰባሰብ ያስተዳድራል። የሚመሰከተውን አካል በማስፈቀድ ስግንባታ ያወጣውን ወጪ ከተጠቃሚዎች በመሰብሰብ ገንዘቡን ስተመሳሳይ ልማት ያውላል።
3. ከክርስ ምድር ውሃ ፍሰጋና ልማት እንዲሁም ሰውሃ ሀብት አስተዳደር የሚያገለግሉ መረጃዎችን ይተነትናል።
4. ስስራው የሚያስፈልጉ የግንባታ አቃዎች፣ ማንኛውም የኤሌክትሮ መካኒካል ስራዎችን፣ ቧንቧዎችን፣ ቫልቮችን፣ መገጣጠሚያዎችን፣ እንዲሁም ማናቸውም የውሃ ተቋም መሳሪያዎች፣ መሰዋወጫዎችን የመግዛት፣ የማከማቻትና የመሸጥ መሰወጥ ስራዎችን ያከናውናል።
5. የመጠጥ ውሃ፣ የመስኖ እና የህንፃ ግንባታን በተመለከተ ምህንድስናና ሌሎች የምክር አገልግሎቶች ይሰጣል።
6. የተወዳዳሪነት መርህ እንደተጠበቀ ሆኖ በልዩ ሁኔታ

- deep and medium water pits excavation works, construction of river wall protections, road and building constructions by engaging in water resource development activities;
2. It will carry out irrigation projects that enable the water resource to be used in agriculture, irrigation and other activities as a contractor. If deems necessary, it will manage its projects by generating funds from users until the projects refund their cost. When approved by concerned authoritative body, collects money from water users to reimburse the costs it incurred for construction work and reuses the money for similar development works.
 3. Analyzing the data required for ground water exploration and water resources management activities.
 4. Undertaking the activities of procuring, accumulating and selling construction materials, electro-mechanical goods, pipes, valves, fittings, spare parts and any other material used in water works.
 5. Providing engineering and consultation services regarding potable water works, irrigation schemes, and building construction activities.
 6. Without prejudice to the competitiveness principle, the enterprise shall give priority to and undertake development works which are provided by the government. The

ወሳኝ የሆኑ በመንግስት የሚሟሉ የልማት ፕሮጀክቶች ስራን ቅድሚያ ተሰጦት ይሰራል፤ ዝርዝሩም በደንብ ይወሰናል።

- 7. ከአስም አቀፍ ወይም አገር በቀጠ ከሆኑ ኮንትራክተሮች ጋር በጋራ መስራት፤
- 8. ሰሪጅም ጊዜ ያስገልግሎት የተቀመጡትን ንብረቶች በጨረታ የመሸጥ፣ ወደ ገንዘብ ሲቀየሩ የማይችሉ የሰነድ ሂሳቦችን እያጠና የመወሰን ተግባራትን ያከናውናል።
- 9. በአገሪቱ ውስጥ የውሃ ፕራት ትንተና ስራዎችን ያካሂዳል።
- 10. ሰውሃና ተጓዳኝ የግንባታ ስራዎች የሚያገለግሉትን ማናቸውንም እቃዎችን መሳሪያዎችን ያመርታል፤ ከውጭ አገር ያስመጣል፣ ይሸጣል፣ ያከፋፍላል፣ ወደ ውጭ ሀገርም ይልካል፣ ያከራያል።
- 11. የንብረት ባለቤት ይሆናል፣ ወል ያዋውሳል፣ ይከሳል፣ ይከሰሳል፣ ቦንድ ያወጣል፣ በዋስትና ያስይዛል፣ ይሸጣል፣ በአክሲዮን ገበያ ይሳተፋል፤
- 12. አላማውን ከግብ ሰማድረስ የሚያስችሉ ሴሎች ተመሳሳይ ተግባሮችን ያከናውናል።

አንቀጽ 6
የድርጅቱ አቋም

ድርጅቱ፡-

- 1. ተቆጣጣሪ ባለስልጣን፣
- 2. የስራ አመራር ቦርድ፣
- 3. ዋና ስራ አስኪያጅ፣
- 4. ምክትል ስራ አስኪያጅ፣ እና
- 5. ዋና እና ደጋፊ የስራ ሂደቶች እንዲሁም ስራው አስፈላጊ የሆኑ ስራተኞች ይኖራቸዋል።

አንቀጽ 7
የተቆጣጣሪ ባለስልጣኑ ኃላፊነት

details shall be determined by forthcoming regulation.

- 7. Working in cooperation with international and local contractors.
- 8. Undertaking the activities of selling properties that are not functional by issuing tenders, and reviewing and determining document accounts.
- 9. Undertaking water quality analyses in the country.
- 10. Manufacturing, importing, selling, distributing, exporting and renting materials required for water works and related activities.
- 11. It shall acquire assets, enter into contract agreements, can sue and be sued, issue bonds, provide securities, participates in share market.
- 12. Engaging in other activities which enable to realize its objectives.

Article 6
Organizational Structure of the Enterprise

The enterprise shall have:

- 1. Supervising authority
- 2. Management board
- 3. General Manager
- 4. Deputy General Manager
- 5. Core and supporting processes as well as employees required to undertake the works.

Article 7
Responsibilities of the Supervising Authority

The Supervising Authority shall:

- 1. Ensure the rights of ownership of the

ተቆጣጣሪ ባለስልጣን፡-

1. ድርጅቱ የመንግስት የልማት ድርጅት እንደመሆኑ መጠን በድርጅቱ ላይ ያሰውን የባለቤትነት መብት ማስከበር፤

2. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 1 ላይ የተመለከተው አጠቃላይ አነጋገር እንደተጠበቀ ሆኖ ተቆጣጣሪው ባለስልጣን፡-

- ሀ) የቦርድ አባላትን ይመድባል፤ ያነሳል፤
- ለ) ከሚመደባቸው የቦርድ አባላት መካከል የቦርዱን ሲቀመንበር ይሾማል፤
- ሐ) ስቦርዱ አባላት ሲከፈል የሚገባውን አበል ይወስናል፤
- መ) የድርጅቱን ካፒታል እንዲጨምር ወይም እንዲቀንስ ይወስናል፤
- ሠ) የድርጅቱ የተፈቀደ ካፒታል በተወሰነ ጊዜ ውስጥ ተከፍሎ እንዲያልቅ የመጠባበቂያ ሂሳብ እንዲያዝ ወይም ከመንግስት ገንዘብ እንዲመደብ ያደርጋል፤
- ረ) ከቦርዱ በሚቀርብለት ሀሳብ መሰረት ከድርጅቱ የተጣራ ትርፍ ውስጥ በየአመቱ ለመንግስት ፈሰስ ሲደረግ የሚገባውን መጠን ይወስናል፤
- ሰ) በቦርዱ የሚቀርብለትን የድርጅቱን የኢንቨስትመንት አቅድ ያፀድቃል፤
- ሸ) አስፈላጊ ሲሆን ድርጅቱ እንዲፈረስ፤ ከሌላ ድርጅት ጋር እንዲዋሃድ፤ እንዲከፋፈል ወይም እንዲሸጥ ይወስናል፡፡
- ቀ) ስቦርድ የተሰጠው ስልጣንና ተግባር እንደተጠበቀ ሆኖ፤ የክልሉን መንግስት የባለቤትነት መብትን ለማስከበር የሚያስፈልጉ ሌሎች ተግባሮችን

- enterprise which is a public developmental organization.
2. Without prejudice to the general provisions of sub-article 1 above, the supervising authority shall:
- a) Appoint and dismiss members of the board;
 - b) Appoint the chairperson of the board from among members of the board;
 - c) Determine remunerations of members of the board;
 - d) Make decisions on the increment or decrement of capital of the enterprise;
 - e) Make sure that the allowed capital of the enterprise is paid within the set timeframe and that contingency fund is reserved or allocated from government finance.
 - f) Determine, based on the recommendation of the board, the sum to be transferred to government accounts from the net annual profit of the enterprise.
 - g) Determine on the dissolution, amalgamation, or dismantling of the enterprise, when deemed necessary.
 - h) Without prejudice to the power and duties entrusted to the board, it shall also undertake other activities which are required to ensure the ownership rights of the regional government.

Article 8

ያከናውናል።

አንቀጽ 8

የስራ አመራር ቦርድ አወቃቀር

1. ድርጅቱ ተቆጣጣሪው ባስሰጠውን በሚመድባቸው የስራ አመራር ቦርድ ይመራል።
2. የቦርድ አባላት ብዛታቸው 7 (ሰባት) ሆኖ ሰብሳቢና ፀሐፊ ይኖራታል።

አንቀጽ 9

የቦርዱ ስልጣንና ተግባር

ቦርዱ ተጠሪነቱ ስተቆጣጣሪ ባስሰጠውን ሆኖ የሚከተሉት ስልጣንና ተግባራት ይኖራታል፡-

1. የድርጅቱን ዋናና ምክትል ስራ አስኪያጅ ለመስተዳድር ምክር ቤት አቅርቦ ይሾማል። ደመወዝና አበሉን ይወስናል።
2. ስድርጅቱ ዋና ስራ አስኪያጅ ተጠሪ የሆኑ ዋና ስራ ሂደት ሀሳቦችን ቅጥር፣ ምደባ፣ ስንብት፣ ደሞዝና አበል የሚመለከቱ ጉዳዮች በዋና ስራ አስኪያጁ ሲቀርብላቸው ያጠቃልላል።
3. የድርጅቱን የአጭርና የረጅም ጊዜ አቅድ አንዲሁም አመታዊ የስራ ፕሮግራምና በጀት ያጠቃልላል። አፈፃፀማቸውንም ይከታተላል።
4. የድርጅቱ ሂሳቦችና ንብረቶች በአግባቡ መያዛቸውን ያረጋግጣል። የድርጅቱን የሂሳብ ሪፖርትና የውጪ ሕዲት ሪፖርት ያጠቃልላል። ስለድርጅቱ የስራ አፈፃፀም ወቅታዊ ሪፖርትና የሂሳብ መግለጫዎች ስተቆጣጣሪ ባስሰጠውን ያቀርባል።
5. የድርጅቱን የረጅም ጊዜ ብድሮችና ክሬዲቶችን ያጠቃልላል።
6. በድርጅቱ ህልውና ላይ ወሳኝነት የሌላቸው ቋሚ

Structure of the Board

1. The enterprise shall be managed by a management board established by the supervising authority.
2. The board shall have 7 (seven) members, including a chairperson and a secretary.

Article 9

Power and Duties of the Board

The Board shall be answerable to the Supervising Authority and shall have the following power and duties:

1. Selects candidates for General Manager and Deputy General Manager of the Board and presents to the Administrative Council for approval.
2. Approves employment, assignment, dismissal, remuneration and allowance of department heads answerable to the General Manager of the Enterprise and recommended by the General Manager.
3. Approves short and long term plans, work schedule and budget of the Enterprise and follows up performance of the same.
4. Ensures proper management of the Enterprise`s accounts and property; approves financial reports and external auditor`s reports; submits current performance reports and financial statements of the Enterprise to the Supervising Authority.
5. Approves long-term loans and credits of the Enterprise.
6. Approves sale of fixed assets which are not essential in the Enterprise`s

ንብረቶች ስምም ያወጣቸዋል።

- 7. ድርጅቱ ትርፋማ ሆኖ ሲገኝ ሰራተኛው የደሞዝና ጥቅማ ጥቅም ጭማሪ ያወጣል። ዝርዝሩም በደንብ ይወሰናል።
- 8. የድርጅቱ ካፒታል እንዲጨምር ወይም እንዲቀንስ ስተቆጣጣሪ ባስጠይቅ ሀሳብ ያቀርባል።

አንቀጽ 10

የቦርድ አባላት የስራ ዘመን

የቦርድ ሰብሳቢና የአባላት የስራ ዘመን 5 አመት ይሆናል። ሆኖም በድጋሚ የመመረጥ መብት የተጠበቀ ይሆናል።

አንቀጽ 11

የቦርድ ሰብሳቢ

- 1. ቦርዱ ቢያንስ በ3 (ሶስት) ወር አንድ ጊዜ ይሰበሰባል። ሆኖም አስቸኳይ ሁኔታ ሲያጋጥም ወይም ከቦርድ አባላት መካከል ቢያንስ 5(አምስት) አባላት ሲጠይቁ ሰብሳቢው አስቸኳይ ስብሰባ ሲጠራ ይችላል።
- 2. ከቦርድ አባላት ከግማሽ በላይ የሚሆኑት በስብሰባው ላይ ከተገኙ ምዕዛት ገባኤ ይሆናል።
- 3. ቦርዱ ውሳኔ የሚያሳልፈው በስብሰባው በተገኙ አባላት ድምፅ ብልጫ ይሆናል። ሆኖም ድምጽ አኩል የተከፈለ እንደሆነ ሰብሳቢው ያለበት ወገን ሀሳብ የቦርዱ ውሳኔ ሆኖ ይወጣል።

አንቀጽ 12

የዋናው ስራ አስኪያጅ ስልጣንና ተግባር

existence.

- 7. Approves increase of remuneration and benefits of the employees when the Enterprise becomes profitable. The details shall be determined by regulation.
- 8. Recommends on increase or decrease of the Enterprise`s capital to the Supervising Authority.

Article 10

Office Term of Members of the Board

Office term of the Chairperson and members of the Board shall be 5 years. However, they are entitled for reappointment.

Article 11

Meetings of the Board

- 1. The Board shall hold its meetings at least once every 3 (three) months. Nonetheless, the chairperson of the Board may summon for extraordinary meetings whenever there is an urgent issue or when this is requested by at least 5 (five) members of the Board.
- 2. Quorum is met when more than half of the members of the Board are present.
- 3. The Board shall made decisions through majority vote. However, in case of tie, the chairperson shall have a casting vote.

Article 12

Power and Duties of the General Manager

- 1. The General Manager of the enterprise shall be answerable to the

ዋናው ስራ አስኪያጅ፡-

1. የድርጅቱ ዋና ስራ አስኪያጅ ተጠሪነቱ ሰቦርድና ስተቆጣጣሪው ባለስልጣን ሆኖ የድርጅቱ ስራና አስተዳደር በሚገባ ለመከናወኑ የበላይ ሀሳፊ ይሆናል፤
2. ዋና ስራ አስኪያጁ በዚህ አዋጅ አንቀጽ 5 ስር የተመለከተው የድርጅቱ ስልጣንና ተግባር በስራ ላይ እንዲወጠው ያደርጋል፤
3. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 2 የተመለከተው እንደተጠበቀ ሆኖ ስራ አስኪያጁ የሚከተሉትን ተግባራት ይፈጽማል፤
 - ሀ) የድርጅቱን ስራዎች ያደራጃል፤ ይመራል፤ ያስተዳድራል፤
 - ለ) ድርጅቱን ከሶስተኛ ወገኖች ጋር በሚያደርገው ግንኙነትና ድርጅቱ በሚያቀርባቸው ሆነ በሚቀርቡበት ክሶች ድርጅቱን ወክሎ ይሰራል፤
 - ሐ) በአስሪና ሰራተኛ ጉዳይ አዋጅ ቁጥር 377/96 ዓ.ም መሰረት የድርጅቱን ሰራተኞች ይቀጥራል፤ ይመደባል፤ ያሰናብታል፤
 - መ) በድርጅቱ ስም የባንክ ሂሳብ ይክፍታል፤ ያንቀሳቅሳል፤ ፍቃድ ያወጣል፤ ያሳድሳል፤
 - ሠ) የድርጅቱን የስራ ፕሮግራምና በጀት አዘጋጅቶ ሰቦርዱ ያቀርባል፤ ሲፈቀድም በስራ ላይ ያውላል፤
 - ረ) ለድርጅቱ በተፈቀደው የስራ ፕሮግራምና በጀት መሰረት የገንዘብ ወጪዎችን ይፈጽማል፤ ሂሳቡን በአግባቡ ይይዛል፤ በቦርድ ሲወሰን ሂሳቡን ያስመረምራል፤
 - ሰ) የድርጅቱን የስራ እንቅስቃሴና የፋይናንስ

Board and the Supervising Authority and shall oversee the overall functioning of the enterprise.

2. The General Manager shall make sure that the power and duties of the enterprise stated under Article 5 herein are duly exercised and implemented.
3. Without prejudice to the provisions of sub-article 2 of this Article, the General Manager shall have the following duties:
 - a) Organizing, managing and administering the activities of the enterprise;
 - b) Representing the enterprise in the dealings of the enterprise with third parties;
 - c) Hiring, assigning and dismissing employees of the enterprise in accordance with Labor Proclamation No. 377/2003;
 - d) Opening and running bank accounts in the name of the enterprise; getting licenses issued and renewed;
 - e) Preparing and presenting activity plan of the enterprise to the Board; implementing the plan when approved;
 - f) Effecting expenditures as per the approved work program of the enterprise; handling accounts appropriately; getting the accounts audited when decided by the Board;
 - g) Preparing reports regularly on the operation and financial utilization of the enterprise; presenting the

አጠቃቀም በተመለከተ ወቅታዊ ሪፖርት ያዘጋጃል፤
ቦርዱ በሚወሰነው ሁኔታም ስቦርዱ ያቀርባል፤

ሸ) በስራው ሂደት ላይ የሚመክርና በስራ ግምገማዎች፣ ዕቅዶችና ውሳኔዎች ላይ የሚወያይ የማይኖረውን ኮሚቴ ያቋቋማል፤ ስብሰባውንም ይመራል፤

ቀ) አስፈላጊ ሆኖ በተገኘ መጠን ስልጣኑን ስድርጅቱ ስራ ኃላፊዎችና ስራተኞች በውክልና ይሰጣል፤

በ) ስቦርዱ አስረጃ ይሆናል፤

ተ) ኦዲተሮችን ቀጥሮ የድርጅቱን የሂሳብ መዝገቦች ያስመረምራል፤

ቸ) ቦርዱ እና በተቆጣጣሪው ባለስልጣን የሚሰጡትን ሴሎች ተግባራት ያከናውናል፡፡

አንቀጽ 13

የምክትል ስራ አስኪያጅ ሥልጣንና ተግባር

1. የድርጅቱ ምክትል ስራ አስኪያጅ ዋና ስራ አስኪያጁ በማይኖርበት ጊዜ ተክቶ ይሰራል፤
2. ሴሎች በዋና ስራ አስኪያጁና በስራ አመራር ቦርድ የሚሰጡትን ተግባራትም ያከናውናል፡፡

አንቀጽ 14

የገቢ ምንጭ

ድርጅቱ የሚከተሉት የገቢ ምንጮች ይኖራታል፡-

1. ከክልሉ መንግስት የሚሰጥ ድገማ፤
2. ድርጅቱ የሚያስከፍለው የግንባታ፣ የጉድጓድ ቁፋሮና ሴሎች የአገልግሎት ክፍያዎች፤
3. ከማሸነፊና የሴሎች ንብረቶች ኪራይ የሚገኝ ገቢ፤

reports to the Board as determined by same;

- h) Establishing a management committee that deliberates on the operations, performance evaluation, plans and decisions of the enterprise; presiding over the meetings of the committee;
- i) Delegating his/her power to officials and employees of the enterprise whenever deemed necessary;
- j) Acting as consultant of the Board;
- k) Hiring auditors and getting accounts of the enterprise audited;
- l) Undertaking other activities assigned by the Board and the Supervising Authority.

Article 13

Power and Duties of Deputy General Manager

1. Acting as the General Manager of the enterprise in the absence of the General Manager.
2. Undertaking other activities as assigned by General Manager and the Management Board of the enterprise.

Article 14

Sources of Income

The enterprise shall have the following sources of income:

1. Subsidies granted by the regional government;
2. Service fees collected for the provision of construction, water hole digging, and other services.
3. Income collected from lease of machineries.
4. Revenues collected from other

4. ከሌሎች ምንጮች የሚገኝ ገቢ።

ክፍል ሦስት
ልዩ ልዩ ድንጋጌዎች

አንቀጽ 15
የበጀት አመት

የድርጅቱ የበጀት አመት በየአመቱ ከሀምሌ 1 ቀን ጀምሮ በተከታዩ አመት ሰኔ 30 ቀን ይጠቃልል።

አንቀጽ 16
የሂሳብ መዝገቦች

1. ድርጅቱ የተሟላና ትክክለኛ የሂሳብ መዛግብት ይደዛል፤
2. የድርጅቱ የሂሳብ መዛግብት ቢያንስ በዓመት አንድ ጊዜ በውጭ ስድስተኛ ደመረመራል።

አንቀጽ 17
ካፒታል

የድርጅቱ የተፈቀደ ካፒታል በጥሬ ገንዘብ 4,259,891.75፣ በአይነት 63,758,669.19 በድምሩ 68,018,560.94 (ስልሳ ስምንት ሚሊዮን አስራ ስምንት ሺ አምስት መቶ ስልሳ ከዘጠና አራት ሳንቲም ነው።

አንቀጽ 18
የተጠያቂነት ወሰን

በማንኛውም ሁኔታ ድርጅቱ ካለው ጠቅላላ ንብረት በላይ በሰዳ ተጠያቂ አይሆንም።

አንቀጽ 19
ድርጅቱ የሚቆይበት ጊዜ

ድርጅቱ የሚቆይ ሳልተወሰነ ጊዜ ነው።

አንቀጽ 20
ደንብና መመሪያ የማውጣት ስልጣን

sources.

PART THREE
MISCELLANEOUS PROVISIONS

Article 15
Fiscal Year

The Fiscal Year of the enterprise starts on *Hamle 1* and completes on *Sene 30* of the following year.

Article 16
Account Registers

1. The enterprise shall keep accurate financial registers.
2. The financial registers of the enterprise shall be audited by external auditors at least once annually.

Article 17
Capital

The allowed capital of the enterprise is: in cash, 4,259,891.75; in kind: 63,758,669.19; totally, 68,018,560.94 (sixty eight million eighteen thousand five hundred sixty and 94/100).

Article 18
Liability

At any time, the liability of the enterprise shall not exceed the total assets of the enterprise.

Article 19
Duration

The enterprise shall last for an unlimited period of time.

Article 20
Power to Issue Regulations and Directives

1. ተቆጣጣሪ ባለስልጣን ይህንን አዋጅ ለማስፈጸም አስፈላጊ የሆኑ ደንቦችን ሲያወጣ ይችላል፤
2. የስራ አመራር ቦርድ ይህንን አዋጅ በሚገባ ለማስፈጸም አስፈላጊ የሆኑ መመሪያዎችን ሲያወጣ ይችላል።

አንቀጽ 21
አዋጁን ስለማሻሻል

ይህን አዋጅ የማሻሻል ወይም የመሻር ስልጣን የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልላዊ መንግስት ምክር ቤት ብቻ ነው።

አንቀጽ 22
የተሻረ ህጎች

1. የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልላዊ መንግስት የውሃ ስራዎች ኮንስትራክሽን ድርጅት ማቋቋሚያ ደንብ ቁጥር 18/1998 ዓ.ም በዚህ አዋጅ ተሸሯል።
2. ከዚህ አዋጅ ጋር የሚቃረን ማንኛውም አዋጅ፣ ደንብ፣ መመሪያ ወይም አስራር በዚህ አዋጅ በተሸፈኑ ጉዳዮች ላይ ተፈጻሚነት አይኖረውም።

አንቀጽ 23
አዋጁ ተፈጻሚ የሚሆንበት ጊዜ

ይህ አዋጅ በክልሉ ልሳነ-ህግ ጋዜጣ ታትሞ ከወጣበት ጊዜ ጀምሮ የፀና ይሆናል።

አሰሳ

1. The Supervising Authority may issue regulations for the enforcement of this Proclamation.
2. The Management Board may issue directives for the enforcement of this Proclamation.

Article 21
Amendment

The power to amend or repeal this Proclamation shall solely be exercised by the Council of the Benishangul Gumuz National Regional Government.

Article 22
Repealed Laws

1. The Establishment Proclamation of Water Works and Construction Enterprise of Benishangul Gumuz National State is hereby repealed and replaced by this Proclamation.
2. Any proclamation, regulation, directive or procedure that is in contradiction with this proclamation shall not have applicability with regard to issues covered in this proclamation.

Article 23
Effective Date

This Proclamation shall become effective as of the date on which it is published on *Lisane-Hig* gazette of the regional state.

Asosa
July /2017

ሐምሌ---- ቀን 2009 ዓ.ም

አሻድሲ ሀሰን አስከጃብ
ዩቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልላዊ መንግስት
ፕራዘዳንት

ማህተም

በቤ/ጉ/ክ/መ/ውዓ ሥራዎች

ኮን/ኢንተርፕራይዝ

Ashadili Hussein Alajab

President, Benishangul Gumuz National
Regional Government

**Seal: B.G.R.S.W.W/Construction
Enterprise**

